

ቪንቸር ሜዳ፡ በኢንኩቤሽን እና በአክሲዮን ድጋፍ የስራ ፈጠራ በኢትዮጵያ

የፕሮጀክት ጽንሰ ሃሳብ

በተባበሩት መንግስታት ዘላቂ ልማት ግቦች እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት በነደፈው ስትራቴጂ መሰረት ሙሉ እና ውጤታማ የሆነ የስራ ፈጠራ፣ የተመቻቸ ስራ እና የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳካት በኢኮኖሚ ውስጥ አዳዲስ እና ዘላቂ ስራዎች መፈጠር ይኖርባቸዋል።

ስራ ፈጠራ ስትራቴጂ መካከል አንዱ የግል ዘርፉን ማነቃቃት ሲሆን የህም ለአነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች የሚደረገውን ድጋፍ በማደስ፤ ከፍተኛ ምርት ለሚያስገኙ ዘርፎች ይተለዩ ትኩረት በመስጠት እና ከፍተኛ እምቅ እና ከፍተኛ እድገት ያላቸውን አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች መደገፍ እንዲሁም የንግድ ስራ እድገት ለገልግሎትን ማሻሻልን ያካትታል።

ይህንን ከግምት በማስገባት የማስተርካርድ ፋውንዴሽን ከኢኮኖሚ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ከአይስአዲስ ጋር በመተባበር በሁለት ዋና ዋና ዘርፎች ላይ ትኩረት ያደረገ ቪንቸር ሜዳ የሚባል ፕሮጀክት ቀርጿል።

1. በኢኮኖሚ ዘርፍ ውስጥ ለአዲስ እና ጀምሮ የንግድ ድርጅቶች ድጋፍ መስጠት፤
2. ነባር ኢኮኖሚ መድረኮችን እንዲያድጉ ድጋፍ መስጠት፤ እንዲሁም የሀገር ውስጥ ተዋናዮችን (ማለትም አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች) እቅም በማሳደግ በኢኮኖሚ ዘርፍ ውስጥ እንዲሳተፉ ማስቻል።

የቪንቸር ሜዳ ፕሮጀክት አላማ ለ100 (50 በጅምር ደረ እና 50 በእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ) ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች እስከ 2027 (እ.አ.አ) ድረስ መልምሎ፤ አሰልጥኖና የመነሻ ገንዘብ ድጋፍ ሰጥቶ 52,920 ስራዎችን መፍጠር ነው።

ፕሮጀክቱ በአይሲቲ ላይ የተመሰረተ የስራ ፈጠራ ስነምህዳር ለመገንባት አስተዋጽኦ በማረጋገጥ ለሀገሪቱ የዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ አዎንታዊ ሚና ይጫወታል።



ይህ ፕሮጀክት አላማው ውጤታማ ተግባራትን በመንደፍ፣ በማዳበር እና በመተግበር በጅምር እና በእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች እና ስራ ፈጣሪዎች ድጋፍ መስጠት፤ የእሴት ሰንሰለቶች ማስፋት፤ አዳዲስ ገበያዎችን መፍጠር፤ እና የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያገኙ በማስቻል አቅማቸውን ማሳደግ ነው።

የኢንኩቤሽን እና አክሰሌሬሽን ድጋፍ ፕሮግራሞች ከሚያካትቷቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡

በኢንኩቤሽን ድጋፍ የዲጂታል ስራ ፈጠራን ማሳደግ - ይህ ቢኢኮሚርስ ዘርፍ ዉስጥ ለአዲስ እና ጀምሮ የንግድ ድርጅቶች ድጋፍ መስጠትን ያካትታል። የስታርታፕ ኢንኩቤሽን ፕሮግራሙ፤ ማደግ እና ማህበረሰባቸውን መለወጥ ለሚችሉና፤ በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኙ ስራ ፈጣሪዎችን በመለየት እና በመደገፍ፤ በሂደት 50 ማደግ የሚችሉ ኩባንያዎችን ይፈጥራል። ፕሮግራሙ የስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች ወደ ስኬታቸው የሚያደርጉትን ጉዞ ለመደገፍ አጠቃላይ የሆነ ፍተሻ፤ በልክ የተሰራ፣ ተግባራዊ ሊሁን የሚችል፣ ጥልቀት ያለው እና የአጭር ጊዜ ስልጠና፤ የኢንዱስትሪ ባለሙያዎች አስተማሪነት እና አንድ-ለ-አንድ ስልጠና የሚያቀናጅ ሲሆን በአንላይን የክትትል መድረክ የታገዘ ይሆናል።

የአክሰሌሬሽን ፕሮግራም በእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የዲጂታል ስራ ፈጣሪዎችን - ይህ ነባር የሆኑ ዲጂታል ስራ ፈጣሪዎችን እድገት ማስቻል እንዲሁም የሀገር ውስጥ ተዋጋኞችን (ማለትም አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች) አቅም በማሳደግ በዲጂታል ስራ ፈጠራ ላይ እዲሳተፉ ማስቻል ነው። የአክሰሌሬሽን ፕሮግራሙ ከፍተኛ እምቅ ያላቸውን ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶችን የማሳደግ፤ እንዲሁም በስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች፤ በስራ ፈጣሪዎች እና በኢንቨስተሮች መካከል ያለውን ግኑኝነት በአዲስ መንገድ ያስቃኛል።

የአክሰሌሬሽን ፕሮግራሙ አላማ በአምስት አመት ፕሮግራም ዉስጥ 50 ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶችን ብሔራዊ እና አለም አቀፍ የካፒታል እና የኢንዱስትሪ ግንኙነቶች እንዲፈጥሩ በማመቻቸት ወደ ተፈላጊው ደረጃ ማድረስ ነው።

እድገት ማፋጠን እና ስትራቴጂካዊ አጋርነት - በጅምር እና በእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ንግድ ድርጅቶች የመነሻ ካፒታል በመስጠት መደገፍ ነው። በሁለቱ መደቦች ቢያንስ 100 ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች የሚገኙ ሲሆን በቀጣዮቹ

5 አመታት የመነሻ የገንዘብ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። እነዚህ የኢኮሚርስ ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች ለወጣት ሴቶች እና ወንዶች የሶስተኛ ወገን ገበያዎች በመፍጠር እንዲሁም የኦንላይን ግብይት እንዲፈጥሩ ድጋፍ ይደረግላቸዋል።

አይስአዲስ በበኩሉ ለስታርታፕ የንግድ ድርጅቶቹ እናም ባጠቃላይ ለስራ ፈጠራ ስነምህጻና ብሔራዊ እና በአለም አቀፍ ኢንቨስተሮችን፤ ቤንቸር ካፒታሊስት እና ኤንጅል ኢንቨስትመንት በመሳብ ለኢንቨስትመንት ምቹ የንግድ ድርጅቶችን ያቀርባል።

ይህንን ለማሳካት ከትምህርት ተቋማት፣ ከከተማ አስተዳደሮችን እንዲሁም ተያያዥ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር ትስስር የሚፈጠርባቸውን መድረኮች የሚያዘጋጅ ሲሆን ዋና አላማዋውም አዳዲስ ደንበኞችን እና የሶስተኛ ወገን ገበያዎችን በኢኮሚርስ መድረኮች ላይ እንዲሳተፉ ማስቻል ነው።

ማርኬቲንግ እና ማስታወቂያ ፕሮግራሞች በመጠቀም የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ለማሳደግ እና የሚፈለገው ደረጃ ላይ ለማድረስ - አይስአዲስ ከአጋራት ጋር በመተባበር እድገታቸውን እና ዘላቂነታቸውን ለማፋጠን፣ ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች ለማስተዋወቅ በኦንላይን እና በኦፊላይን መንገዶችን በመጠቀም ያስተዋውቃል፤ የተለያዩ የማርኬቲንግ ሺዲዮዎችን ያዘጋጃል፤ የፕሬስ መግለጫዎችን ያቀርባል። በጅምር ደረጃ እና በአድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች በማስታወቂያ ዘመቻዎች፤ በወርሃዊ የትስስር መድረኮች እና ትይዕንት ቀናት ጨምሮ በመሳተፍ ስማቸውን እንዲያሳድጉ እገዛ ይደረግላቸዋል።

አጋሮች

የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

ይህ የመንግስት አካል በሚኒስቴር ደረጃ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት የተቋቋመ ሲሆን ስልጣናቸው እና ተግባሮቹ በአዋጅ ቁጥር 1097/2010 በወጣው አዋጅ ላይ ተገልፀዋል። የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የፈጠራ እና ቴክኖሎጂ ተግባራትን በኢትዮጵያ ውስጥ ለመመስረት እና ለማሳደግ ነው። ስለ ሚኒስቴር መስራቢቱ በይበልጥ ለማወቅ ድረገጹን ይጎብኙ፡ www.mint.gov.et



ማስተርካርድ ፋውንዴሽን

ማስተርካርድ ፋውንዴሽን በአፍሪካ እና በካናዳ የሚገኙ ነባር ማህበረሰቦችን በመደገፍ ስኬታማ ደረጃ እንዲደርሱ የሚያደርግ ባለራዕይ ድርጅት ነው። 'ያንግ አፍሪካ ወርክስ' ፋውንዴሽኑ ስለ አፍሪካ ያለውን ተስፋ የሚያንፀባርቅ ሲሆን በፋይናንስ እና የትምህርት እና ስልጠናዎች በመስጠት ልምዳቸውን እንዲያዳብሩ ያደርጋል። ያንግ አፍሪካ ወርክስ 30 ሚሊዮን ወጣቶች በአፍሪካ ውስጥ በተለይ ወጣት ሴቶችን በማሰልጠን የስራ እድል እንዲመቻቸላቸው ማስቻል ነው። ስለ ፋውንዴሽኑ በይበልጥ ለማወቅ ድረገጹን ይጎብኙ። www.mastercardfdn.org

አይስአዲስ

አይስአዲስ፣ (አይስ የሚለው ቃል ፈጠራን፣ ትብብርን እና ስራ ፈጠራን የሚያመለክት ነው) በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያዉ የቴክኖሎጂ እና ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች እድገት ማእከል ሲሆን በ2003 ዓ.ም የተቋቋመ ነው። አይስአዲስ ለከፍተኛ አቅም ላላቸው ጀመሪዎች የሚያድጉበትን ቦታ ያዘጋጃል፣ የቴክኖሎጂ መፍጠሪያ ቦታዎችን ያመቻቻል፣ እና ከፍተኛ አቅም ያላቸውን ጀመሪዎች እድገታቸው እንዲፋጠን ያደርጋል። እንዲሁም ከበርካታ አጋሮች ጋር በመተባበር ወጣቶች የአኮኖሚ አቅማቸው እንዲያድግ እገዛ ያበረክታል። ስለ አይስአዲስ በይበልጥ ለማወቅ ድረገጹን ይጎብኙ። www.iceaddis.com